



**የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)**  
**Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)**

መስከረም 7 ቀን 2011 ዓ.ም.

**በቡራዩና ሌሎች ቦታዎች የተካሄዱትን የዘረኞች ግድያዎችንና ፍጅቶችን እናወግዛለን**

ባሳለፍነው ሳምንት ቅዳሜ ሌሊቱን በቡራዩ በከታ፣ በሳንሱሲ፣ በአንፎ፣ በአሸዋ ሜዳ፣ በፊሊ ዶሮ፣ ...ወዘተ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተገድለዋል፤ በርካታዎች ለከባድና ለቀላል ቁስለኝነት ተዳርገዋል። ህፃናት ሳይቀሩ ኢሰብዓዊ የሆነ ድርጊት ተፈጽሞባቸዋል። መኖሪያ ቤቶች ወድመዋል፤ ንብረቶች ተዘርፈዋል። ለብዙ ዓመታት ከኖሩበት አካባቢ ተፈናቅለው በጊዜያዊ መጠለያ ለመኖር ተገደዋል። ኢሕአፓ በዜጎቻችን ላይ አስቃቂ ድርጊት የፈጸሙትን በጽኑ እያወገዘ ወንጀለኞቹ ባስቸኳይ ለፍርድ እንዲቀርቡ ጥሪውን ያስተላልፋል።

ቀደም ብለን የወያኔ ኢሕአዴግ ሥርዓት ሳይነካ መቆየቱ የሀገራችንን የረጅም ጊዜ ቀውስ አባብሶ የሚያስቀጥልና የሕዝብን መብትና ጥቅም የሚጎዳ ነው ብለን በማስረገጥ ሁሉን ያሳተፈ የሽግግር ሂደት ተጀምሮ አስከፊው የወያኔ ኢሕአዴግ አገዛዝ ሙሉ በሙሉ መወገድ ያለበት መሆኑን አሳስበን ነበር። የአሳሰብነው ሰሚ ባለማግኘቱና ዘረኛና አምባገነን የሆነውን የወያኔ ኢሕአዴግን አገዛዝ ጠግኖ ለመቀጠል እንቅስቃሴ በመደረጉ እነሆ ዛሬ እያየን ያለነው ፍጅትና ትርምስ በሀገራችን ሊሰፍን ችሏል። በቡራዩና ሌሎች አካባቢዎች የተፈጸሙ አስቃቂ ግድያዎችና ዘረኛ ፍጅቶች የወያኔና የገዢዎቹ ወንጀል መሆናቸውን መደበኛ መካከል የሚቻል አይደለም። ንጹህ ዜጎች ለአስቃቂ ግድያ መጋለጣቸውና መጠቃታቸው ሹሞቹ የኮለኮላቸው ጽንፈኞች ያካሄዱትና እያካሄዱ ያሉት ዘረኛና የጥላቻ ፖለቲካ ቅሳቀሳ ውጤትም ነው። ኢሕአፓ ይህን ወንጀል አጥብቆ እያወገዘ ከተጠቁት ወገኖቻችን ጎን ሙሉ በሙሉ ይቆማል።

የወያኔ አገዛዝና ፖለቲካ መሠረቱ ዘረኝነትና ሕዝብን በጎጥ በሃይማኖት መከፋፈል ነው። ይህን ሥርዓት ለመገርስስ ሕዝባችን ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሎ ያካሄደው ትግል ባዕዳን በተካፈሉበት ፀያፍ ሴራ ለጊዜውም ቢሆን ሊደናቀፍ ችሏል። የወያኔን ሕገ መንግሥት እናስከብራለን፤ የኢሕአዴግን አገዛዝ ጠግነን ሸፋፍነን እውን እንዲሆን እናደርጋለን የሚሉ ክፍሎች ሥልጣን ይዘው፤ ምለውና ተገዝተው በባዶ ቃላትም ታጅበው ሕዝብ ያወገዘውን ፍትህ አልባ ሥርዓት የጥገና ለውጥ አደርገው ሊያስቀጥሉ ተሰይመዋል። የሽግግር ሂደትንና የሕዝቡን የሽግግር መንግሥት ፍላጎትና ጥያቄ ወደ ጎን ገለል አድርገው በዙሪያቸው የጥላቻና የሀገር ግንጠላ አቀንቃኞችን፤ ወንጀለኞችን፤ ...ወዘተ በመሰብሰብ የተከተሉት ፖለቲካ የሻሸመኔንም ሆነ የቡራዩን ክስተት ሊወልድ ችሏል። የአገዛዙ ፖሊሶች በጸረ ሕዝቡ የነፍስ ገዳዮችና ዱርዬዎች የጥቃት ዘመቻ ተካፋይም መሆናቸው የተረጋገጠ መረጃ ተገኝቷል። ሕዝብ የተሰዋው የወያኔ/ኢሕአዴግ አገዛዝ ታድሶ እንዲቀጥል ሳይሆን በሕዝብ ሥልጣን ምንጭነት የሚቆመው ሕዝባዊ መንግሥት እንዲተካው በመሆኑ ሹሞቹ በምርጫ ያልተሰጠ የኢሕአዴግን አስከፊ አገዛዝ አድሰውና አሸምንሙነው በሥልጣን ለመቆየት የሚያደርጉት አገል ልፋት በሕዝብ ዘንድ ተቀባይነትን የሚያገኝ

<p>EPRP          P.O.BOX 73337          Washington DC, 20056          USA</p>	<p>Email <a href="mailto:ESPIC@aol.com">ESPIC@aol.com</a>          Website <a href="http://WWW.EPRP.com">WWW.EPRP.com</a></p>	<p>EPRP          BP 30022          92276 Bois Colombes cedex          France</p>
---	---	--

Tel. 202 291 4217 Fax: 202 291 7645

አይደለም። አሮጌ ልብስ ይሰፋል፤ ይደረጋል ወያኔ ኢሕአዴግ ግን የሚጠገን የሚደረግ ሳይሆን ያበቃለትና በሕዝባችን የተጠላ የተተፋ ቡድን በመሆኑ መፍትሔው ማስወገድና መጣል ብቻ ነው። ባለመወገዱ በቡራዩ እና በአካባቢው እንዲሁም በሌሎች ቦታዎች ነዋሪ የሆኑ ወገኖች ሁሉ ፍጅት ደርሶባቸዋል። በሹሞቹ ዙሪያ እንግዶች ተብለው የተጠሩትና የሰባሰቡት አንዳንዶቹ ሕዝብን በመፍጀትና በዘረኝነት የታወቁና የተካኑ ስለሆኑ ክስተቱ ቀጣይ ነው።

አጼ ምኒሊክ ግፍ ፈጸሙ፤ ...ወዘተ በሚል ሲያጓሩና ያልሆነ ታሪክ መሠረት አድርገው የጥላቻ ሐውልት ሲሰሩ የነበሩት ዛሬ በገደቡ ምዕተ ዓመት አሰቃቂ ግድያ ሲፈጽሙ፤ ጡት ሲቆርጡም እያየናቸው ነው። አጀንዳቸውና ዓላማቸው ሕዝብን በጥላቻ መፍጀት መጤ ብሎ መግደል ነው። በቡራዩና አካባቢው የደረሰው ይህን ያረጋግጣል። የሀገር ሰንደቅ ዓላማን ለማክቸልቸል የተደረገውና እየተደረገ ያለ ሙከራም ይህን ያሳያል። የሹሞቹም መልመጥመጥና ጥቃቱን መደገፍ ማንነታቸውን ያጋልጣል። ወያኔን ለቀውስ የዳረገው የሕዝብ የጋራ ትግል ነው። ይህን ጎብረት ሰርሰረው ሊያፈርሱ ብዙ ጥረት እያደረጉ ነው። ሕዝብ ላይ መዝሙቱና በብሔር ደረጃ ለይቶ መፍጀቱ ዋናው የቀራቸው መሣሪያ ነው። ይህን በጋራ መከላከልና ማክሸፍ ደግሞ ግዳጃችን ነው። ዘርን እየለዩ ጥቃት መሰንዘር የወያኔ አገዛዝ ላለፉት 27 ዓመታት እንደፖሊሲ ሲያራምደውና ተግባራዊ ሲያደርገው የነበረ መሆኑን አውቆ ይህን አጥፊና ከፋፋይ አስተሳሰብ ከአገራችን ጠራርጎ ለማጥፋት ሁላችንም ጥረት ማድረግ አለብን። በሕዝብ ላይ የሚካሄደው ፍጅት በአስቸኳይ ይቁም በሚል የሚካሄዱትን የተቃውሞ ሰልፎች ፤ የሥራ ማቆም አድማዎችን፤ ...ወዘተ በሙሉ ልብ የምንደግፈው ነው። ተከታታይ የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች በሀገር ቤትም በውጭ ሀገርም በማካሄድ ስሜታችንን መግለጽና አንደነታችንን ማጠናከር ይኖርብናል።

ኢሕአፓ ጥቃት ከደረሰበት ሕዝብ ሁሉ ጎን ይቆማል!

መፍትሔው ጸረ ወያኔን ትግል ቀጥሎና አፋፍሞ አገዛዙን በጋራ መጣል ነው!

ትግላችን ይቀጥል እናፋፍመው!

ወያኔ ሳይሆን የኢትዮጵያ ሕዝብ ያቸንፋል !!